



ቀን 13/9/2011 ዓ.ም

አማራ የለም ለሚሉ

የሰው ልጅ ጤ ብሎ ሲፈጠር በሁለት ተቃራኒ የታወቁ አማካኝነት እየተባዛ ምድርን እንዲሞላ ሁኖ ነው። በዚህ ሂደት የህብረተሰብ እድገት ከቤተሰብ ጀምሮ እስከ ዓለም አቀፍ ደረሰ እናገኘዋለን። በዚህ የመባዛት ሂደቱ የሰው ልጅ ማንነት ከወሰጥ ወደ ወጭ ሲታይ ከተነሳበት ቤተሰብ ጀምሮ አሁን ከአለንበት የአንድ አገር ህዝብ ደረጃ ደረሰል። የሰው ልጅ ከተፈጠረበት እስከ አሁን ከደረሰበት የህብረተሰብ እድገት በአደረገው ጉዞ ውስጥ በቋንቋ እና በባህል ተዛማጅነት እደገትና መስፋፋት ምክንያት እየአንዳንዱ ኢትዮጵያዊ የብዙ አዝማድ አካል በመሆኑ በህብረተሰብ እድገትና ክፍፍል ምክንያት በኢትዮጵያ ውስጥ ከ80 በላይ ጎሳዎችና ነገዶች በአንድነት ኢትዮጵያዊ የተሰኘ አንድ ዜጋ ህብረተሰብ መስርተው መኖር ከጀመሩ ዘመናት አስቆጥረዋል።

- 1 ኢትዮጵያዊነት በወሰጡ ያሉ ልዩ ልዩ ጎሳዎችና ነገዶችን ያሰባሰበ ማንነት መሆኑን፤
- 2 በዓለም ላይ አንድ ወጥ የሆነ ጎሳ እና ነገድ አለመኖሩን፤
- 3 የሁሉም አገር የእድገት መነሻ ምንጫቸው የልዩ ልዩ ነገዶች ወይንት መሆኑን ፤
- 4 የሰው ልጅ መነሻ ምንጭ አንድ ሁኖ በህብረተሰብ እድገት እየተከፋፈለ ከቤተሰብ እስከ አንድ አገር መድረሱን የሚያምን በኢትዮጵያ ውስጥ ከአሉት 80 ጎሳዎችና ነገዶች አንዱ የአማራ ነገድ መሆኑን ያምናል።

ለዚህም መረጃ የሚሆነው፡-

1 የተለያዩ ጸሀፊዎች ስለኢትዮጵያ ልማትና ጥፋት ሲጽፉ ለልማቱ የአማራ ነገድ ባለቤት መሆኑን እና ለጥፋቱ የአማራው ብሄረሰብ ለኢትዮጵያ ግንባር ቀደም መከታ በመሆኑ ኢትዮጵያን ለማጥፋት ቅድሚያ አማራን ማጥፋት አንደለባቸው በተደጋጋሚ በብዙ ጸሃፊዎች መጻፉ።

2 የዘመናዊ ትምህርት በኢትዮጵያ ሲሰጥ የአማራ ነገድ መንግስታት ከተፈጠሩ ጀምሮ እየገዛ ሌሎችን ይጨቁን እንደነበረ ለጀማሪ ተማሪዎች የአዲስ ታሪክ አፍ መፍቻ ትምህርት ሁኖ መሰጠቱ።

3 በመጀመሪያዉ የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ በአዉር ቤት አንድ አይና ብረቅ የሆኑት እነዋለልኝ መኮነን፣ እንድሪያስ እሸቴ፣ ወዘተ ኢትዮጵያን ለማጥፋት ቅድሚያ ለኢትዮጵያ ተከላካይ የሆነውን አማራን ማጥፋት በሚል ስሌት በሮማን ፐርቻስካ ተጽፎ ለአዉሮፓ አገሮች መቀስቀሻ የተበተነውን በማንበብ በዩኒቨርሲቲዉ የአማራ ብሄረሰብ ለሌሎቹ ብሄረሰቦች ጨቋኝ ነዉ፤ ኢትዮጵያ የብሄረሰቦች እስርቤት ናት፤ አሳሪዉም የአማራ ብሄረሰብ ነዉ፤ እያሉ በመሰበካቸዉ ምሁር አበዮተኞች በመባል የነሱ ደቀመዛሙርት እነ መለስ፣ ሌንጮ፣ ዲማነጎ ወዘተ ኢትዮጵያን ለማጥፋት አማራን ማጥፋት በሚል መርህ ግብር ዘርግተዉ መስራታቸዉ፤ አሁንም እየሰሩ መሆናቸዉ።

4 በዚህም ምክንያት በወጭ የምዕራብ አዉሮፓ አገሮች፣ በወስጥ የባንዳ ዘርአዝርቶች ለአማራው ታሪካዊ ጠላት መሆናቸዉ።

5 በ21ኛ ክፍለዘመን የተፈጠሩ ምሁራን አማራን ከምድረ ገጽ ለማጥፋት በመረባረብ እየሰሩ መሆናቸዉ ወዘተ ለአማራው ነገድ እንደ አንድ የህብረተሰብ ክፍለ መኖሩ ተጨባጭ መረጃዎች ናቸዉ።

ከዚህም በመነሳትአማራው የራሱን ህልዉና አስከብሮ የኢትዮጵያን አንድነት ለመጠበቅ ከሌሎች ኢትዮጵያዊያን ጋር አንድ ሁኖ ለመስራት ያምናል። አምኖም አማራውን በማስተማር በማንቀት በማደራጀት ለተግባራዊነቱ የአማራው ህልዉና ለኢትዮጵያ ንገድነት ድርጅት በንቃትና በትጋት ይሰራል እየሰራም ይገኛል።

ሙላት በላይ

ቁጥር ሁለት ይቀጥላል